



SY23-24 ባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC): የመግቢያ (Admission) ሂደት - የደረጃ መጠን (Rubric)

ለክፍል-ደረጃ: 11

ስለ ባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፣ የመግቢያ (Admissions) መስፈርት፡ በባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC) ውስጥ፣ ተነሳሽነትን የሚያሳዩ፣ ምሁራዊ የመሆን ፍላጎት፣ እና በቀለም ትምህርት ላይ የሚገጥሙ ፈታኝ በሆኑ ነገሮች የሚነሳሱ፣ እና በሌላ ዕድሜያቸው ወደ ኮሌጅ የኮርስ ስራዎች ዘለው የሚገቡ ጉጉት ያደረገባቸውን፣ ምሁራን እንፈልጋለን።

ስለ ባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፣ የመግቢያ (Admissions) ሂደት፡ በባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC) ውስጥ፣ 11^ኛ ክፍሎች ውስጥ ለሚያድጉ፣ የመግቢያ (admissions) ሂደታችን የሚያካትተው፣ ጽሁፍ (essay)፣ የርቀት (virtual) ቃለ-መጠይቅ፣ ሁለት የድጋፍ መስጫዎችን (recommendations)ን፣ እና የትምህርት ውጤት-ማስረጃ (transcript)ን፤ በMy School DC ማመልከቻ አማካኝነት ማስገባት ነው። ለእያንዳንዱ እጩ፣ እያንዳንዱን የመግቢያ-ክፍል (admissions component)ን፣ ከግምት ውስጥ የምናስገባ እና ሁሉም አመልካቾች አንድ ዓይነት በሆነ የደረጃ መጠን (rubric) ይመዘናሉ። ምንም፣ አንድ-ብቻ የሆነ የመግቢያ-ክፍል (admissions component)፤ ብቻውን ለብቁነት መወሰኛ ሆኖ አይወሰድም። ሁሉም አመልካቾች፣ ለመግባት (admission) ብቁነታቸው እንዲታይላቸው ለማድረግ፣ የቃለ-መጠይቅን እና ጽሁፍ (essay)ን ማጠናቀቅ አለባቸው።

እያንዳንዱ ክፍሎች፣ ከዚህ በታች በሚገኘው ሰንጠረዥ መሰረት የደረጃ ውጤት (scored) የሚሰጠው እና የሚመዘን ይሆናል። አመልካቾች፤ ለመግባት (admission) ብቁ ሆነው ከግምት-ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ፣ አነስተኛ መጠን (minimum) ጠቅላላ የውጤት ደረጃ የሆነውን ከ17 ነጥቦች ውስጥ 10 ነጥብን ማግኘት አለባቸው። 10 ነጥቦችን እና ከዚያ በላይ ያገኙ ሁሉም ተማሪዎች፣ ለመግባት (admission) ብቁ የሚሆኑ እና በአጠቃላይ-ነጥቦቻቸው የውጤት ደረጃ ቅደም ተከተል መሠረት ደረጃ ይሰጣቸዋል።

የመግቢያ (Admissions) ክፍሎች	መለኪያ (Weight)	ማስታወሻዎች
-------------------------	---------------	---------



<p>ሪፖርት ካርድ ምልክታ (GPAን ጨምሮ)</p>	<p>~18% (3/17 ነጥቦች)</p>	<p>ባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፣ እንደ የሪፖርት ካርድ ምልክታ በማድረግ፣ የውጤት ደረጃዎችን (GPA)ን ይመለከታል። በአነስተኛነት መገኘት የሚያስፈልገው (minimum) GPA መስፈርት አይሆንም፤ ነገር ግን ማመልከቻው-ተቀባይነት ኖሮት - ለመግባት (admission) እንዲታይ ለማድረግ፣ የሪፖርት ካርድ መግባት አለበት።</p> <p>በፕሮግራሞችን ውስጥ የሚመጡ ስኬታማ የሆኑ ተማሪዎች፣ ብዙውን ጊዜ የ2.0 ነጥብ ወይም ከዚያ በላይ GPA ያላቸው ሆነው-አግኝተናቸዋል። ሆኖም፣ አነስተኛ GPAዎች ያሏቸው ተማሪዎች፣ ትክክለኛ የሆነ እርዳታን እና ስልቶችን ሲያገኙ ስኬትን ማግኘት እንደሚችሉ ለማወቅም ችለናል።</p>
<p>ቃለ-መጠይቅ</p>	<p>~29% (5/17 ነጥቦች)</p>	<p>ባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፣ በማህበረሰባቸው ውስጥ የለውጥ ወኪል ለመሆን የጋለ ስሜት ያላቸው እና ለመማር ፍቅር ያላቸውን ተማሪዎችን ለመለየት ጥልቅ የሆነ እምነት አለው። ራሱን የሚገልጽ እና አዲስ ነገሮችን ለመማር ደስተኝነትን የሚያንጸባርቅ ተማሪን ማግኘት እንፈልጋለን።</p> <p>በጤና-መመሪያ እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ መሠረት በማድረግ፣ በSY23-24 ውስጥ፣ ቃለ-መጠይቆች በአካል-ተገኝቶ (in-person) ወይም በርቀት (virtually) ሊከናወኑ ይችላሉ። የጤና መመሪያን በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - DCPS ይቀጥልበታል።</p>
<p>ጽሁፍ (Essay): በ'My School DC' ማመልከቻ ውስጥ</p>	<p>~29% (5/17 ነጥቦች)</p>	<p>ልክ-እንደ ቃለ-መጠይቁ አንድ-ዓይነት ሆኖ፣ በፕሮግራሞችን ውስጥ የተማሪ ያለውን ፍላጎት፣ ለማህበረሰቡ ያለውን ቁርጠኝነት፣ እና በጥልቀት ማሰብና መገንዘብ (critical thinking) ችሎታውን ለመገምገም፣ ጽሁፍ (essay)፣ ጥቅም-ላይ ይውላል። ይህ ጽሁፍ (essay)፣ በ'My School DC' ማመልከቻ ውስጥ የሚጠናቀቅ ይሆናል።</p> <p>ምንም እንኳን ተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸው ወቅት በሙሉ አዘውትረው መፃፍ ቢጠበቅባቸውም፣ ለጽሁፍ (essay) የደረጃ መጠኑ (rubric)፣ በቴክኒካል የአፃፃፍ ችሎታዎች ላይ፣ እንደ ሰዋሰውና ቃላት (grammar and vocabulary) ላይ ያተኮረ አይሆንም።</p>



<p>የድጋፍ መስጫዎች (Recommendations)</p>	<p>~24% (4/17 ነጥቦች)</p>	<p>የባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፣ የተማሪውን የትምህርት ቤት ተሞክሮ የበለጠ ለመረዳት እና ለሪፖርት ካርዳቸው ይዘትን ለመስጠት፤ የአስተማሪን ድጋፍ መስጫዎችን (recommendations) ይጠቀማል።</p> <p>የባርድ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቅድመ ኮሌጅ ዲሲ (Bard High School Early College DC)፤ ሁለት(2) የድጋፍ መስጫዎች (recommendations) - እንዲቀርቡ ይፈልጋል። በተጠየቀው አስተማሪ አንድ ብቻ ተሞልቶ ከተጠናቀቀ፣ በገባው አንድ ድጋፍ መስጫ (recommendation) ላይ መሠረት በማድረግ ተማሪውን እንገመግማለን። ምንም ዓይነት ድጋፍ መስጫ (recommendations)ን ካላስገቡ፣ ትምህርት ቤቱ ወደ ~15% መጠን (weight) የሚጠጋ (2 ነጥቦች)ን ወደ ቃለ-መጠይቁ እና ጽሁፉ (essay) ይጨምራል።</p> <p>በየግል የገቡ የድጋፍ መስጫዎችን (recommendations)፣ የድጋፍ ሰጪው፣ የተማሪውን በእጅጉ የተሟላ ምስል በተቻለ መጠን እንዳላቸው ለማረጋገጥ፤ በራሳቸው በኩል - ተማሪዎች እና ቤተሰቦችን ክትትል እንዲያደርጉ አጥብቀን እናበረታታል።</p>
---	---------------------------------	---